

ሕግና ስርአት ማስከበር ቀዳሚ የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ብቸኛው መንገድ ስለመሆኑ

የአንድ ሃገር ህልውና መመዘን ያለበት የህዝቦችን በሰላምና በተረጋጋ መንገድ የመኖር ያለመኖር መመዘኛዎች ናቸው። ህዝቦች በማንኛውም ሁኔታ በሰላም የመኖር መብት አላቸው፤ ዜጎችም አንደ ህዝብ አባልነታቸው በተመሳሳይ መንገድ በሰላም የመኖር ሙሉ መብት አላቸው። የህዝብም ይሁን የግለሰብም ደህንነትና በሰላማዊ መንገድ የመኖር መብትን ማረጋገጥ ይዋል ይደር የማይባል የፌዴራልና የክልል መንግስታቱ የተቀናጀ ቀዳሚ ኃላፊነት ነው። ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ይሁን ሌላም ጥያቄ የማንሳትና ያነሰውን ጥያቄ በተመለከተ ተገቢውን መልስ የማግኘት ባለ ሙሉ መብት ነው። ይህ መብት በህግ በተደነገጉና ሃላፊነት ባለባቸው ተቋማት በኩል ተገቢውን መልስ የመስጠት ገዴታ ደግሞ በሃላፊነት የሚመራው መንግስት ግዴታ ነው።

በመሆኑም አሁን እየተስተዋለ ያለውን የተዘበራረቀ የህዝብን ጥያቄ ተገን በማድረግና ሙሰኛ የመንግስት በለስልጠናት ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ ሲባል ከዘረኛ ቅስቀሳ አስከ የሽብርተኝነት ተግባር ብሎም አስከ የፌዴራል ስርአቱን የመናድ ተግባር የማቆምና አየታየ ያለውን የውድመት መንገድ የመግታት ሃላፊነት የቅድሚያ ቅድሚያ ነው ባይ ነኝ።

ስለዚህ ህግና ስርአት መከበር አለበት የዜጎችና የአገር ህልውና አደጋ ላይ መውደቅ የለበትም። በሊብያ፣ በሶማሊያ፣ በየመን እና በመሳሰሉት አገሮች ስለ በሂወት የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ እንጂ የፖለቲካም ሆነ የሰብአዊ መብቶች የመከበር ጥያቄ ሊጠየቅም ሊመልስ የሚችል አይኖርም።

ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ አሁኑኝ ወደ ነዚህ አገሮች ደረጃ ከመውረዳችን በፊት በእጁ ያለውን ማንኛውን ተቋማት በመጠቀም አገሪቱን ማስከን፣ ማረጋጋት አለበት። ከነዚህም አንዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህግና ስረዓትን ማስከበር፣ ወንጀል የፈፀሙና የህዝብን ሰላማዊ ሂደት ያወኩ ባለስልጣናት (ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ደረጃ ያሉትን) ለህግ ማቅረብና ከህዝብ ጋር ግልፅና መሰረታዊ ጥቅሙ ላይ የተቃጣውን የሰላም መደፍረስ አደጋን ለማስወገድ የሚያስችል ውይይት ማድረግና እንዲሁም ለወደፊቱ እንዲህ አይነት ስልጣንንና የፖለቲካ ጎራን ተገን ያደረገ ወንጀልን ዳግም እንዳይከሰት በዘለቄታው ሊፈታ የሚያስችል ህዝባዊ መሰረት ያለው አደረጃጀት መፍጠር አስፈላጊ ነው።

የሃገር ሽማግሌዎች ፓርላማ ስለማቋቋምና ሃገር በቀል የግጭት ማስወገድ አቅምን መጠቀም

በሃገራችን ብሄርና ብሄረሰቦች ውስጥ በተቀን ተቀን ኑሮ ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኙትና ማህበራዊ እሴቱን እንደ ምሶሶ በመሆን ደግፈው የያዙት የአገር ሽማግሌዎች ናቸው። እነዚህ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ አመኔታና ተቀባይነት ያላቸው የአገር ሽማግሌዎች ካሉባቸው ታላላቅ ማህበራዊ ፀጋዎች ውስጥ በተለይ የሚጠቀሰው የግጭት አፈታት ጥበባቸው ነው። ብዙ

የመንግስታችን ባለስልጣናት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ውስጠዊ አቅምን በተለይም በህዝብ ውስጥ በስፋት ተግባር ላይ የሚውሉትን ባህላዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ሃብቶችን አሳንሶ ማየት እና ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ማድረግ በየጊዜው የምናየው ተግባር ነው። ሌላው ቀርቶ ሃገራቸውን ወክለው ወደ ተለያዩ አገራት ተገዘው መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ እንኳን ሀሳባቸውን በቅጡ መግለፅ በማይችሉበት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲነደፋደፉ ማየት የተለመደ ነው። በራስ ቋንቋ ተጠቅሞ መልእክትን ማስተላለፍ እነደ ክብር አለማየት የነዚህ ባለስልጣኖቻችን ከህዝብ ባህል፣ አኗኗር ቁርኝት ስለሌላቸው ፖለቲካዊ ምሳሌዎቻቸው ውጭኛ ናቸው።

ወደተነሳሁበት ለመመለስ፣ የህዝብን ቋንቋ ተጠቅሞ ሀዘብን ተረድቶ ለህዝብ የሚጠቅም መፍትሄ ከህዝቡ ከራሱ መፈለግ የሙሁራንና የፖለቲከኞቻችን ሃላፊነት ነው። ከህዝባችን ብዙ ፀጋዎች አንዱ የአገር ሽማግሌዎቻችን የሚጠቀሙበት በዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብለው የተጣሉትን፣ የተጣሉትንና ደም የተቃቡትን አካላት የሚያስታርቁበትና ግጭት የሚፈቱበት የሽምግልና ባህል ነው። ስለሆነም መንግስት በፌዴራል ደረጃ የሃገር ሽመግሌዎች ፓርላማ በማቋቋም አሁን በየአካባቢው እየታዩ ያሉትን ግጭቶች ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ሊያጋጥሙ የሚችሉትን ህዝባዊ መሰረት የሌላቸው ነገር ግን የህብረተሰቡን ሂደት የሚያውኩ ግጭቶችን ቅድሚያ መረጃ ከማግኘት ጀምሮ አስከ የጠለቀና ማህበራዊ መሰረቱን ያልለቀቀ ግጭት የመፍታት ኃላፊነት መወጣት የሚያስችል መዋቅር እንዲኖር ያደርጋል። ይህ አይነት መዋቅር መንግስት ከሚያስተዳድረው ህዝብ ጋር በሚፈጥረው መንግስታዊ መዋቅር ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በባህሉ እና በማህበራዊ መሰረቱ በተቀን ተቀን ሂደቱ ቀጥተኛ መስተጋብር ባላቸውን የህዝባቸው ሰላም የመጠበቅ ቅድሚያ ምርጫ ባላቸው የሃገር ሽመግሌዎች የሚገቡበትም በመሆኑ ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው።

ዘለቂታዊ መፍትሄ

የአንድ ሃገር የህልውና ዘለቂታዊ የችግሮች መፈቻ መንገድ የሚወሰነው በሚኖሩት ተቋማት ጥንካሬ ላይ ነው። ጠንካራ መሰረት ያላቸው ሰብቱ የመንግስት ቅርንጫፍ ማለትም የህግ አውጭው፣ ህግ ተርጓሚውና ስራ አስፈጻሚው አካላት ህግን እንደ መገናኛ መስረታቸው ባደረገ መልኩ (law as a medium of responsibility and accountability) ተቀናጅተውና ተጠባብቀው በመስራትና በዚሁም መሰረት በሚያስመዘግቡት የህዝብ እርካታ ላይ የተንጠለጠለ ነው። ጠንካራ ሰብት-ኮሽ ተቋሙት አሉት ማለት ህግና ስርአት ይከበራል ማለት ነው። ይህ ማለትም ዜጎች ይቀጥላል

for your comment
ami4410@yahoo.com